

ለመሆኑ ምን እየሆንን ነው; ትረዱታላችሁ

ስርጻ ደስታ

June 11, 2017 06:32

አሁን አሁን ሳስተውል ብዙ ነገሮች የዚያን ያህል ከባድ ሆነው ሳይሆን ከልክ ያለፈ ስግብግብነት ለአገርና ሕዝብ ትንሽ እንኳን ማሰብ አለመቻል፤ ወይም አለመፈለግ ዛሬ አለም በኑሮ መሻሻል እየተደሰተበት ባለበት ዘመን አገራችንንና ሕዝቦቿ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ የመጣ ሰቆቃ ውስጥ እየገባን ነው። ያ የነበረው ረሀብ፣ በአጼ ኃይለስላሴም ዘመን ንጉሱን ለከፍተኛ ውድቀት ምክንያት የሆነው የወሎ ረሀብ፣ በዘመነ ደርግም የነበረው የ 77 ቱ ረሀብ አሁንም አለ። ጭራሽ በየአመቱ ለረሀብ የሚጋለጠው ሕዝብ ቁጥር እየጨመረና አስደንጋጭ እየሆነ መጥቷል። ብዙ የአለም አገራት የረሀብ ታሪክን አስተናግደዋል። ሕንድን ጨምሮ ዛሬ ላይ ረሀብን ተበቅለውታል። ትላንት ከእኛ ብዙም የተለየ ኑሮ ያልነበራቸው አገራት ዛሬ የእድገትን አፋፍ ወጥተው ወደ ሕዋ መጥቀዋል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ ትምህርት ቤት ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ 85 በመቶ ያው ገበሬ ነው። አልተለወጠም። አገሪቱ ያለችበት የድህነት ደረጃም ያው ነው። እንደውም በንጉሱ ዘመን የተሻለ ደረጃ ነበረች። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ጨመረ ከተባለ የሕዝብ ቁጥርና የኑሮ ውድነት ነው። ስደት በዘቷል፣ ችግር ሰቆቃ፣ ስርዓት አልበኝነት እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው አገራችን ቀዳሚ እየሆነችበት የመጣቸው። አፍሪካ በአብዛኛው ይህን እያስተናገደ ነው። በእኛ ያለው ግን ከሌላውም አፍሪካ እየከፋ ነው። አገሪቱ ምንም ኃላፊነት በነደለው ሁኔታ አዘቅት እየገባች እንደሆነች የሚያስብ ዜጋ ያጣች ይመስላል። አስደንጋጭ የሚያደርገው ሌላው ጭርሱንም እንደሰው ማሰብ ራሱ ጥፎብን ስግብግብነታችንና ክፋታችን ይመራናል። የነበሩ ሀይማኖታዊ ማህበረሰባዊ እሴቶች ሁሉ ነጥፈው ከአገር እየወደሙ ነው። መሠረታዊ ሰብዓዊ እሴቶች የሌላቸው ሰዎች በዋናነት የፍትህ ዲሞክራሲ፣ ማህበራዊና ሀይማኖታዊ እሴት አስፋኒ ነን ብለው ከዳር እዳር ቦታውን ይዘውታል።

የዛሬ 40 ምናምን አመት ጨቋኝ ብለው የንጉሱን ስርዓት የናዱ ይህ ሁሉ ዘመን መባከኑ ሳያንስ መሻሻሉ ቀርቶ 40 ዓመት በፊት በነበረበት ፍትሀዊ ሥርዓት ሕዝብ የማይኖረባት አገር ተፈጥራ አሁን ላይ ጭራሽ ስለመበታተንና ማፍረስ ይደራደሩታል። ትንሽ የመጣንበትን ሂደትና እየሄድንበት ያለውን ጉዳይ ሰሞኑ ከታዘብኳቸው እይታዎቼ ለማያያዝ አስቤ ነው። እስኪ ምን አልባት እንጥፍጣሬ አእምሮ ተርፋልን እንደሆነ አንዳንድ ጉዳዮችን ላንሳ። ሰሞኑን ትኩረት የሰጡ ጉዳዮችን በመሪ ተዋናይነት ያሉ አካላትን ግለሰቦችን በማንሳት እግረ መንገዴንም የተወሰኑ ጥያቄዎች ትዝብቴንም ላስቀምጥ

ፕ/ር ብርሀኑ ነጋና ድርጅታቸው።

ይህን ጉዳይ በቀጥታ ፕ/ር እንዲያስረዱን እፈልጋለሁ። እኔ የብርሀኑ ነጋና የሚመሩት ድርጅት ነገር ግራ ስላጋባኝ በእርግጠኝነት እየሆነ ስላለው ነገር መደምደሚያ መስጠት አልፈልግም። ብርሀኑና ቡድናቸው ምን እየሰሩ እንደሆነ ምን አልባት እነሱንም አልታወቃቸው ይሆናል። ሆን ብለው እየነገዱም ሊሆን ይችላል። እስካሁን የምታዘበው ነገር ግን እነኳንስ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን የሚታደግ አካሄድ ይቅርና ጭራሽ በአገርና ሕዝብ ላይ ግፍ እንዲቀጥል እያደረጉ እንደሆነ ነው። አውቀው ነው እንዳልል ብዙ ሰው እየታገሉ ነው ሲል እስማለሁ። ሳያውቁ ነው እንዳልል ደግሞ እንኳን በእነሱ ደረጃ ያለ ዛሬ ማንም ሰው ሊያስበውና የሚችለውን ስህተት ነው እየሰሩ ያሉት። በኤርትራ በኩል የመጡበት ራሱ ምክንያታዊ ሆኖ ለመቀበል ቢያቅተንም ሌሎች ድርጊቶቻቸው ያው የተፈራው የንግድ አይነት ነው የሚመስለው። በተጨማሪም ምን እየሰሩ እንደሆነ ለሕዝብ በማሳወቅ ፋንታ ተራ የሆኑ ከስተቶችን እንደ ስኬት እያቀረቡ ብዙ ይዘፍናሉ። እስካሁን የሰማናቸው አርባ ምንጭ ዘበኞች ገደልን፣ አንድ እነሱ የደህንነት አባል ነው ያሉት ሰው(ተራ ሚስኪን ይሆናል) ገደልን፣ የሆነ እስር ቤት ሰበርን ምናምን። በእኔ እምነት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከልቡ ለአገርና ሕዝብ የመጣ አካል ትግሉን ከኤርትራ ጠረፍ ሳይሆን መሀል ከተማ አዲስ አበባ ጀምሮ በጥቂት ጊዜያት ማሳካት ይችላል። ብርሀኑ ደጋግመው በመታየት ተመሳሳይ ፍክራ እያሰሙ የሆነ ቦታ ይደበቁና እስከዚያ እንደነ ኢሳት ያሉ ሚዲያዎች እንዲያወሩላቸው በማድረግ ተመልሰው ይመጡና ያንኑ ፍክራ ይናገራሉ። ሕዝቡም አሁንም አብሮ ይዘፍናል። ይህ አዚም ይመስላል። ብርሀኑንና ቡድናቸውን በግልጽ እጠይቃለሁ። እናንተ ማን ናችሁ; ይህ በግልጽ ማስተማመኛ ካልተነገረ ስህተትም እየተሰራ ከሆነ ይቀርታ ካልተባለ ከአሁን በኋላ በግልጽ እነብርሀኑን ከሕዝብ ወገን ከአልሆኑ መድቦ ሕዝብ ሊዋጋቸው ይገባል ባይ ነኝ

የአንድነት ንቅናቄ፡

ይህም ጉዳይ እነብርሀኑን በዋናነት ያሳተፈ ነው ግን ራሱ የቻለ አካል ስለመሰለኝ ነው። አንድነት መልካም ነገር ነው። ግን የውሸት ከሆነ አሁንም ድራማ ነው የሚሆነው። ቀደም ብሎ አንዳንድ የአሮሞ ድርጅት ነን የሚሉና የብርሀኑ ቡድን ጥምረት ፈጠርን አሉ። ሕዝብም መልካም ብሎ ተቀበለ። ሰሞኑን ደግሞ ከአጋዴን ነጻ አውጭ ጋር እንዲሁ ሆነ። ሕዝብ የዛን ያህል ቁብ ባይሰጠውም

እንደነ ኢሳት ባሉ መገናኛዎች ትልቅ ግዝፈት ተሰጥቶት ሲወራሰት ከረመ አሁንም እየተወራ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ አማራ ነን የሚሉ ድርጅቶች ውክልና ተነፍገዋል በሚል ብዙ ውዥንብር ወሬዎች በሰፊው ተወሩ። አገር በመገንጠል ዓላማ የተሰለፉ ድርጅቶችን በአንድነት ሥም ለማካተት የሚሰራው ንቅናቄ በአገር ማፍረስ ጉዳይ ብዙም ስጋት ያልሆኑት አማራ ነን የሚሉ ድርጅቶች ጸረ ኢትዮጵያዊነት አይነት ተደርገው የታዩበትም እይታ የንቅናቄውና የብርሀኑን ቡድን ይበልጥ አጠያያቂ ያደርገዋል። ለዚህም ግልጽ የሆነ ማብራሪያ የሚሰጥ ከአለ እንቀበላለን። እስካሁን እየተነሱ ያሉት ምክንያቶች ግን ሕጻን ልጅን እንደማታለል ነው።

የአማራ ድርጅቶች

የአሮሞ ሕዝብ ድርጅቶች ብዛት ሕዝብን ውዥንብር ውስጥ ከመከተትም አልፎ ዛሬ ላይ የአሮሞን ሕዝብ አቅመቢስና ተስፋ ያጣ አድርገውታል። ወደመጨረሻ እየጠነከረ የመጣውም የእነ ፕ/ር መረራ ቡድን ተለቅሞው ታስረዋል። የዚህ ቡድን አባላት በእርግጥም ከልብ በሆነ ሕዝባዊ ቁጭት የተነሱ ቢሆንም መጀመሪያ ሕዝብ በሌሎች ጽንፈኛ ድርጅቶች ስብከት ስለተነጠቀ እንመረራ አድማጭ አላገኙም ነበር። ከ 20 ምናምን አመት በኋላ ነበር የመረራ ሀሳብ ሕዝብ ዘንድ መስረጽ የጀመረው። ያም ሆኖ ሕዝብን በውዥንብር በማምከን የሚታወቁት ሌሎች የአሮሞ ድርጅቶችና አገር እየመራሁ ነኝ ብሎ የሚያስበው ቡድን በቀንጀት እንመረራን ሕዝብ በሙሉ ልብ እንዳይከተል ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ በመሆኑ አሁንም ሕዝቡ ሙሉ ልብ አደለም። በመሆኑም ስለሕዝብ ብለው የታሰሩት እንመራራ በመታሰራቸው የተቃወሞ ሰልፍ እንኳን የሚያደርግ ስብስብ መፈጠር አልተቻለም። እነ በቀለ በአምናው ተቃውሞ ሳቢያ ቢታሰሩም እነበቀሌን ጎንደሬዎቹ እንጂ በአሮሞ ሕዝብ ዘንድ በነበሩ ሰልፎች በጉልሕ የሰላማዊ ሰልፍ አካል አላደረጋቸውም ነበር። ይህ የአሮሞ ሕዝብ እንዴት እንደደነዘዘና እንደመከነ ከማሳያዎቹ አንዱ ነበር።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የደርጅት ብዛት አማራ ነን በሚሉትም እየበዛ እናየዋለን። ልክ እንደአሮሞ ድርጅቶችም እርስ በእርስ መናቆሩ እንዳለ ነው። አንዳንዶቹም አማራ በአገር ጉዳይ አይደራደርም ሲባል እንዳልነበረው ጭራሽ ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት ከሚሉት ጎራ የተሰለፉ ናቸው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የአማራ ወኪል ነን የሚሉት። አገር ቤት ያለው አማራ በተለይም አማራ በሚባለው ክልል የሚኖረው አላማው እየገደለኝ ያለውን ቡድን መጣል እንጂ በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ አደለም። ልክ እንደ አሮሞዎቹ የአማራዎቹ ድርጅቶች አሁን እኔ ነኝ እኔ ነኝ በሚል ንትርክ ውስጥ የሕዝብ ጉዳይን ለገበያ ለማቅረብ እሸቀድምድም እንጂ ትግልም አይመስልም አካሄዳቸው። አንዳንዶቹን በመሪነት እየዘወሯቸው ያሉትም ሕዝቡን እየሰቃዩ ያለው ቡድን ስውር አባላት እንደሆኑ እንጠረጥራለን። ለምሳሌ ቤተ አማራ የተባለውን በዋናነት ሲዘወሩት የነበሩት ዛሬ ሕዝብን እየገደለ ያለው የወያኔ ቡድን አሳድጎና አሰልጥኖ ያሰማራቸው አዲስ አበቤዎች እንደሆኑ እናያለን። በአጠቃላይ በአማራው ሕዝብ ሥም እየተደራጁ ያሉ ድርጅቶች አካሄድ በአሮሞ ሕዝብ የደረሰውን ምክንት ሊያስከትል እንደሚችል ማሰብ መልካም ነው። ከልብ የተደራጁ ሊኖሩ ይችላሉ ግን በውዥንብር የበለጠ ጎልተው የሚታዩት ሲረኞቹና ነጋዴዎቹ እንደሆኑ ከአሮሞ ድርጅቶች መማር ይበጃል።

ዶ/ር ቴድሮስ አድሀኖምና ደጋፊዎቻቸው-

እኔ የቴድሮስን ለአላም ጤና ድርጅት ዳይሬክተርነት ከደገፉት ስሆን የተቃወሟቸውንም ልክስ አልፈልግም። ይልቁንም ትክክል ናቸው ብዬም አምናለሁ። ቴድሮስ አባል የሆኑበትን ቡድን ቴድሮስን ላሰበ በምንም መልኩ ቴድሮስን ሊደግፍ የሚችልበት ምክንያታዊነት የጠበበ ነው። ለዛም ነው ብዙ ኢትዮጵያዊ የቴድሮስ ተቃዋሚ የነበረው። የቴድሮስ ደጋፊ ሆኖ ኢትዮጵያዊ የሆነ ምን አልባትም እኔን ጨምሮ በጣም ጥቂቶች ነን። ቀሪው የቴድሮስ ደጋፊ የቴድሮስ ቡድን ደጋፊ የሆነ አገርና ሕዝብ የማይገባው ሆድ አደር፣ ኢትዮጵያዊ እሴት የሌለው አንደሆነ ይገመታል። ቴድሮስ ለአላም አቀፉ ድርጅት ከተመረጡ በኋላ ይህን እውነታ አምነው ሁሉንም በትህትና ተባባሪያቸው ያደርጋሉ የሚል ግምት ነበረኝ። በተለይ የተቃወሟቸውን በይፋ በግላቸው ሊያወድሱና ከኢትዮጵያዊነት ሥሜት የመጣ ተቃውሞ እንደሆነ በግልጽ ይቀበሉታል የሚል እምነት ነበረኝ። ይህ የታላላቅ መሪዎች መለኪያ ነበር። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲያሸንፉ የተናገሩትም እንዲሁ ነበር። መሪ ሲኮን ለደገፈው ብቻ አይደለምና። ይልቁንም የተቃወመው ካሳ ፈላጊ ነውና። ይህን ከቴድሮስ ጠብቄ ነበር። ቴድሮስ በተደረገላቸው ቃለምልልሶች የሰማሁት ነገር ግን አሳዛኝ ነበር። እሳቸውን የደገፈ ኢትዮጵያዊ ጨዋ የተቃወማቸው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የማይገባው ጋጠወጥ ነበር አድርገው የሳሉት። ከሁሉ ብዙ መሰዋዕትነትን ከፍሎ የተሰበሰቡበት አዳራሽ ድረስ ዘልቆ አዳራሹን ጸጥ አድርጎ ቴድሮስን በመቃወም የራሱን መልዕክት ያስተላለፈው ሰው ኢትዮጵያዊነቱ ስላቃጠለው እንደሆነ አለም ሳይቀር አውቋል። እንዲህ ያሉ ኢትዮጵያውያን የአገርና ሕዝብን ክብር ከራሳቸውም በላይ እንዳሰለፉ እናውቃለን። አሊያማ ተናጋሪው እኮ በግሉ መሰዋዕትነት ነው የከፈለው ስለኢትዮጵያና ሕዝባቸው። ለዚህ ሰው የቴድሮስ የግል ባሕሪም ሆነ በጎነት አገርና ሕዝብን እያጠፋ ከአለ ቡድን አባል ሆኖ ቢነግሩትም አይቀበለም። አንዳንዶቻችን ቴድሮስን መደገፋችን ሰዎችን አባል ከሆኑበት ድርጅት ብቻ አንጻር ላለመፈረጅ ነው። በተጨማሪም ብዙዎች አገርና ሕዝብን እያጠፋ ያለው ቡድን አባል ሆነው በግላቸው ከማንም በላይ ለህዝብና አገር መዳን እየለፉ ያሉ እንዳሉ እናውቃለን። እንዲህም ስለምንረዳ በበጎ ሥራቸው የምናውቃቸውን ለይተን እንደግፋለን። ከአገርና ሕዝብ አጥፊ የሆነ ቡድን አባል የሆነን ሰው በጎም ቢሆን አልደግፍም የሚሉትም አልተሳሳቱም። የአመለካከታችን ልዩነት ነውና። በኢትዮጵያዊነት ግን

አንተናነስም።

በተቃራኒው ቴዎድሮስን ቃለመጠይቅ ያደረጉላቸውን ጋዜጠኛ ተብዬዎቹን ጨምሮ ብዙ ቀሪው የቴዎድሮ ደጋፊ የነበረው ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ ያለ ከከፋም ቀጥተኛ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ይህ ማለት ግን የቴዎድሮስ ተቃዋሚ ሁሉ ደግሞ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት አይለም። ከግል ምቀኛ እስከ ተወሳሰቡ ሴራዎችን የዞ የሚቃወምም አለና። አብዛኛው ተቃዋሚ ግን ከደጋሪው ይልቅ ኢትዮጵያዊ ነው። ቴዎድሮስ ለራሳቸው ክብርም እንዲህ ቢረዱት ጥሩ ነበር። ኢትዮጵያን መወከላቸውን ረስተው የግል ዝናቸውን ማግዘፋቸው ግን እኔን አሳዝኛል። ከልብ ተረድተዋቸው የደገፏቸውን ብዙዎች እንዳሳዘኑም እገምታለሁ። ድሮ ከነበራቸው የሕዝብ ማዕቀፍም ወደ ኮስሰው አባል የሆኑበትን ቡድንና ትግልነታቸውን የተጠጉ ሆነውብኛል። አዝናለሁ። በሕዝብ ላይ ማላገጥ የመሰለው የአርቲስቶች ትዕይንት

የሳውዲአረቢያ መንግስት በሰጠው የሶስት ወር ጊዜ ገደብ በፍቃደኝነት ከአገሩ በማይወጡ ስደተኞች ላይ ሊወስድ የሚችለውን እርምጃ በማሰብ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች የእርምጃው ሰለባ እንደሚሆኑ ስጋት ውስጥ በገቡበት ወቅት ኢትዮጵያዊ ነን በሚሉ አንዳንድ ወገኖች ጭራሽ ስደተኞችንም ሆነ ሌላውን ሕዝብ ልብ የሚያደማ ድርጊቶች ሲደረጉ ይታያል። ከዚህ አንዱ ሰሞኑን አርቲስት ነን የሚሉ ስብስቦች በሳውዲ አጣብቂኝ ውስጥ ያሉትን ስደተኞች ኑ ሁሉ ሞልቶ ሁሉ ተርፎ ምነው በሰው አገር እያሉ ያሳገጡበት ትዕይንት ከሁሉም የከፋ ነበር። ከትዕይንቱ ዳንኪራዊ አቀራረብ ጀምሮ አጠቃላይ የቃላት አጠቃቀሙ ፍጹም ምግባር ያጣ በተቸገረ ሰው የሚቀልድ ትዕይንት ነው የታየው። ኢትዮጵያዊ ሁሉ በየአገሩ በተለይም በአረብ አገር የተሰደደው እጅግ ከመረረ የኑሮ አጣብቂኝ እወጣለሁ በሚል ተስፋ እንደሆነ እናውቃለን። ማንም አገሩ የተመቸ ሆኖ በሰው አገር ሊያውም በባርነት የሚያገለግል የለም። በስደት ጉዞውም በየበረሀው ወድቆ መቅረትን የሚዳፈር የለም። ባህርን የአረመኔዎች ሰይፍን የሚጋፈጥ የለም። በተለይ የአረብ አገር ስደተኞቻችን እነዚህ ሁሉ የመረሩ እጣ ፈንታዎችን ተጋፍጠው የሚኖሩ ናቸው። ይህ ሁሉ የሆነው አገርና ሕዝብ እያጠፉ በአሉ ቡድኖች ነው። አርቲስት ነን የሚሉት የሰሞኑ ትዕይንት አቅራቢዎች በዚህ የአገርና ሕዝብ አጥፊ ቡድን ሥር ተጠቃሚ ሆነው የሚኖሩ እንደሆኑ ብዙ ሕዝብ ጥርስ ነክሶባቸው ሳለ የውስጥ ማንነታቸውን ሰሞኑን ለትዕይንት ማቅረባቸው ሰብአዊ ባሕሪያቸውን የረሱ አደርን አሳጥቷቸዋል። ከሁለት አመት በፊት በሊቢያ በታረዱት ወገኖቻችን ሳቢያ እንዲሁ ተሰባስበው የሚችሉ ቤተሰብን ማጽናናት በሚል በአቀረቡት ዝግጅት ተመሳሳይ የመድረክ ክወናቸውን ታዝቤ ነበር። መድረክ ሲመሩ ሲያስተዋውቁ በለመዱት ዳንስ ነበር። ብዙዎቻችን ይህን ትዕይንት እንዳናስተውለው ግን የጌትነት እንደው ከልብ የመነጨ ቆጭትና አልህ የሚተናነቀው ግጥም ያን ዝግጅት የአዘን አድርጎት የዳንሰኞቹን አስተዋዋቂዎች ግድፈት ሸፍኖላቸው ነበር። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ይህን ትዕይንት ሳይ ብዙም አልደነቀኝም ትንሽ ቢያናደድድም። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልፈለጉት መጠን የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ፈላስፋው ቅዱስ ጳውሎስ። ቢያንስ የተጎዳን ሰው መርዳት ባንችል በተጎዳው ሰው አለማላገጥ ጽድቅም ባይሆን ተጨማሪ ጉዳት በአለመፍጠር ሰብዓዊነታችንን ማቆየት መልካም ነው።

እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን!

አመሰግናለሁ

ልዑል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይጠብቅ!

አሜን!

ስርጸ ደስታ